

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፻፪
አዲስ አበባ ነሐሴ ፮ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

22nd Year No. 102
ADDIS ABABA, 12th August, 2016

<u>ማውጫ</u>	<u>CONTENT</u>
<p>አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፪ሺ፰ ዓ.ም</p> <p>፪ሺ፱ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅገጽ</p> <p>፱ሺ፪፻፳፰ ሠንጠረዥ ገጽ ፱ሺ፪፻፵፯</p>	<p>Proclamation No. 971/2016</p> <p>2009 (E.C) Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation.....Page 9228</p> <p>Annex..... Page 9237</p>
<p>አኻፀ ቁጥር ፱፻፸፩/፪ሺ፱ ፒ.ም</p> <p>፳፻፲፩ መንግሥት የበጀት አዋጅ</p> <p>በ፪ሺ፱ በጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አፅድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>፳፻፲፩ን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት ፳፻፲፩- መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠው የድጋፍ በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፤</p> <p>በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ቴሞፖራሲያዊ ሪፑብሊክ ሕጉ መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/፳፻፲፩/፳፻፲፩ መሠረት የሚከተለው ታሰቧል፡-</p> <p>ክፍል አንድ ፳፻፲፩</p> <p>አንቀጽ ፩. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ አዋጅ "፪ሺ፱ በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት የበጀት አዋጅ ቁጥር ፱፻፸፩/፪ሺ፱" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡</p>	<p>PROCLAMATION No. 971/2016</p> <p><u>FEDERAL GOVERNMENT BUDGET</u> <u>PROCLAMATION</u></p> <p>WHEREAS, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the Federal Government during the 2009 (E.C.) Fiscal Year;</p> <p>WHEREAS, the subsidy budget that may be appropriated to the Regions has to be decided on the basis of the formula developed by the House of Federation;</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:</p> <p><u>PART I</u></p> <p><u>General</u></p> <p>Article 1. <u>Short Title</u></p> <p>This Proclamation may be cited as the "2009 Fiscal Year Budget Proclamation No.971/2016".</p>

የንዱ ዋጋ
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፱ሺ፩
Negarit G. P.O.Box 80001

አንቀጽ ፪. ጠቅላላ የተፈቀደ በጀት

ከሐምሌ ፩ ቀን ፪ሺ፰ ፕ.ም ፱ምሮ እስከ ሰኔ ፴ ቀን ፪ሺ፱ ፕ.ም በሚጠቀሙበት ጊዜ ውስጥ የፌዴራል መንግሥት ከሚያቸኙ ብር እና ከሌላ ገንዘብ ላይ ከዚህ ፋር በተያያዘው ሠንጠረዥ ውስጥ ለተጠቀሱት ሥራዎችና አገልግሎቶች ቀጥሎ እንደተመለከተው፡-

ሀ/ ለመጠቀሚያ ወጪዎች ብር 68,792,874,848

ለ/ ለካፍታ ወጪዎች ብር 105,708,615,000

ሐ/ ለክልሎች ጠቅላላ ድጋፍ ብር 87,871,707,400

መ/ ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ ብር 12,000,000,000

ጠቅላላ ትምር ብር 274,373,197,248

/ሁለት መቶ ሰባ አራት ቢሊዮን ሶስት መቶ ሰባ ሶስት ሚሊዮን መቶ ዘጠና ሰባት ሺ ሁለት መቶ አርባ ስምንት ብር/ ለፌዴራል መንግስት ወጪ ሆኖ እንዲከፈል በዚህ አዋጅ ተፈቅዷል።

ክፍል ሁለት

የበጀት አስተዳደር

አንቀጽ ፫. የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

፩/ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት የበላይ ኃላፊዎች ለየመሥሪያ ቤቶቻቸው ሥራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ከፌዴራል መንግሥት ገቢና ከሌላ ምንጭ እንዲከፍል ተፈቅዶለት ታቅል።

፪/ በፌዴራል መንግሥት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ ፶ ፕርሰንት /ሃምሳ በመቶ/ የሚሆነውን ያለፈውን በጀት

Article 2. Total Budget Appropriated

The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2008 E.C. and ending on Sene 30, 2009 E.C. from Federal Government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule here to:

- a) for Recurrent Expenditure
Birr.....68,792,874,848
 - b) for Capital Expenditure
Birr105,708,615,000
 - c) For Subsidy Appropriation
to Regions Birr.....87,871,707,400
 - d) Support for Achievement of
Sustainable Development
Goals Birr..... 12,000,000,000
- Grand Total Birr 274,373,197,248

(Two Hundred Seventy Four Billion Three Hundred Seventy Three Million One Hundred Ninety Seven Thousand Two Hundred Forty Eight Birr)

PART II

BUDGET ADMINISTRATION

Article 3. Powers of the Federal Government Organs

- 1/ The Minister of Finance and Economic Cooperation is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.
- 2/ The Minister of Finance and Economic Cooperation is hereby authorized to allow Federal Government hospitals, to retain

ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንደ አስፈላጊነቱ ወጪ እጋጋቶች እንዲሰሩበት ለመፍቀድ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ሥልጣን ተሰጥቶታል።

፫/ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለካፒታልም ሆነ ለመጠቀሚያ ተጨማሪ ሥራዎች ከውጭ ብድር እንደዚሁም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በአይነት ወይም በጥራት ገንዘብ ማግኘትን እርጅታ በሥራ ላይ ማዋልና ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮፎሬም፣ ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።

፬/ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ቡብትር ማዕከል በክርቴታ በተቸኘ ገንዘብ ተገዝተው ወይም በዓይነት ተሰጥተው በጋራ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወደ አገር ለሚያስገቧቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ወስኖና መዝገብ በመያዝ ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋል። በዚህ ዓይነት የተመዘገበውን ቀረጥ ሂሳብም ለሚመለከተው መሥሪያ ቤት ያሳውቃል።

፭/ ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /፬/ በተደነገገው መሠረት የግብር፣ ታሪፍ እና የቀረጥ ሂሳብ ማስታወቂያ ማረጋገጫ መሥሪያ ቤት ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮፎሬም እና ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለበት።

አንቀጽ ፬. የፕሮግራም በጀት

፩/ በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር

and expend within their total | 9230 y appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.

3/ Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, sub-head, project, or program, as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Cooperation within one month from the end of the budget year.

4/ The Ethiopian Revenue and Customs Authority shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Authority shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.

5/ The Public body, which received the notification, mentioned under Sub-Article 4 above shall record the amount of taxes and duties under its heading program, project and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance and Economic Cooperation the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

4. Program Budget

፯፻፵፰/፪ሺ፪ አንቀጽ ፳፬/፩ /ሀ/ እና አንቀጽ ፴ እንዲሁም በፋይናንስ አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ ቁጥር ፻፺፯/፪ሺ፪ አንቀጽ ፰ እና ፱ የተደነገገው ቢኖርም፣ የ፪ሺ፱ በጀት ዓመት የበጀት አስተዳደር በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት በፕሮግራም በጀት አሠራር መሠረት ተግባራዊ ይደረጋል።

፪/ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ለፕሮግራም በጀት አፈጻጸም የሚያግዙ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ ፮. የበጀት ዝውውር

፩/ ከፕሮግራም ወጪ ወደ መደብኛ ወጪ ማዘዋወር አይቻልም።

፪/ መሰሪያዎች በሚያስተዳድሯቸው ፕሮግራሞች መካከል በሚደረግ ዝውውር በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ተጠይቆ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በማቅረብ ዝውውሩ መፈቀድ ይኖርበታል።

፫/ በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ባሉ የሥራ ክፍሎች ወይም ፕሮጀክቶች መካከል የሚደረግ ዝውውር በመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ እየተፈቀደ ይፈጸማል። የመንግስት መስሪያ ቤቱ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ዝውውሩን ለገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ያሳውቃል።

አንቀጽ ፫. የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

፩/ የዘላቂ ልማት ግቦች ለማስፈጸም እንዲቻል ለክልሎች የካፒታል ፕሮጀክት ብቻ የሚውል የካፒታል ወጪዎች ድጋፍ ይደረጋል።

1/ Notwithstanding Articles 24 (1) (a) and Ar the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation No 648/2009 and Articles 8 and 9 of the Financial Administration Council of Ministers Regulation No. 190/2010, the 2009 fiscal year budget administration shall be made in accordance with the procedures of program budget provided in this proclamation.

2/ The Ministry of Finance and Economic Cooperation may issue directives for the proper implementation of the program budget.

Article 5. Budget Transfer

1/ No transfer shall be allowed from the capital expenditure to the recurrent expenditure.

2/ Request for budget transfer between programs administered by public bodies shall be made by the head of the public body and presented to the Ministry of Finance and Economic Cooperation for approval.

3/ Budget transfer under program within the sub agencies or projects shall be made upon approval by the head of the public body. The public body shall notify such transfer to the Ministry of Finance and Economic Cooperation before payment is effected.

Article 6. Support for Achievement of Sustainable Development Goals

1/ Capital expenditure support shall be provided for Regions to finance only capital projects that help achieve the Sustainable Development Goals.

፪/ በዚህ አንቀጽ መሠረት ለክልሎች የካፒታል ወጪዎች የሚደረገው ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለሚወሰኑ ዘርፎች እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመመካከር በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

ክፍል ሶስት
የተፈቀደ በጀት

አንቀጽ ፯. ለፌዴራል መንግሥት

ብር

ሀ/ ለመብኛ ወጪ	68,792,874,848
ለ/ ለካብታል ወጪ	<u>105,708,615,000</u>
ትምር	<u>174,501,489,848</u>

(አንድ መቶ ሰባ አራት ቢሊዮን አምስት መቶ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ ሺህ ስምንት መቶ አርባ ስምንት ብር)

አንቀጽ ፰. ለክልሎች ድጋፍ

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	87,420,100,000
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>451,607,400</u>
ትምር	<u>87,871,707,400</u>

(ሰማንያ ሰባት ቢሊዮን ስምንት መቶ ሰባ አንድ ሚሊዮን ሰባት መቶ ሰባት ሺህ አራት መቶ ብር)

፰.፩ ስትግራይ ጠልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	6,232,633,448
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	<u>49,669,400</u>
ትምር	<u>6,282,302,848</u>

(ስድስት ቢሊዮን ሁለት መቶ ሰማንያ ሁለት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሁለት ሺህ ስምንት መቶ አርባ ስምንት ብር)

2/ The support for capital expenditure to be provided to the Regions under this Article shall be utilized for financing specific sectors to be determined in an agreement signed between the Ministry of Finance and Economic Cooperation and the Regional Governments and in accordance with the mechanism established by the Ministry of Finance and Economic Cooperation in consultation with the regions.

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 7. For the Federal Government Budget Birr

a) Recurrent Expenditure	68,792,874,848
b) Capital Expenditure.....	<u>105,708,615,000</u>
Total.....	<u>174,501,489,848</u>

(One Hundred Seventy Four Billion Five Hundred One Million Four Hundred Eighty Nine Thousand Eight Hundred Forty Eight Birr)

Article 8. Subsidies to Regions

a) Domestic Source	87,420,100,000
b) External Assistance	<u>451,607,400</u>
Total	<u>87,871,707,400</u>

(Eighty Seven Billion Eight Hundred Seventy One Million Seven Hundred Seven Thousand Four Hundred Birr).

8.1 State of Tigray

a) Domestic Source	6,232,633,448
b) External Assistance	<u>49,669,400</u>
Total	<u>6,282,302,848</u>

(Six Billion Two Hundred Eighty Two Million Three Hundred Two Thousand Eight Hundred

፳.፮ ለብብ-ብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት 17,582,871,413
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ 86,654,500

ትምር 17,669,525,913

(አስራ ሰባት ቢሊዮን ስድስት መቶ ስድሳ ዘጠኝ ሚሊዮን አምስት መቶ ሃያ አምስት ሺህ ዘጠኝ መቶ አስራ ሶስት ብር)

፳.፰ ለጋምቤላ ሕዝቦች ባልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት 1,312,994,432
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ 4,971,200

ትምር 1,317,965,632

(አንድ ቢሊዮን ሶስት መቶ አስራ ሰባት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ስድሳ አምስት ሺህ ስድስት መቶ ሰላሳ ሁለት ብር)

፳.፱ ለሐረሪ ሕብብ ባልል

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት 874,260,355
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ 4,383,400

ትምር 878,643,755

(ስምንት መቶ ሰባ ስምንት ሚሊዮን ስድስት መቶ አርባ ሶስት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ አምስት ብር)

፳.፲ ለኦሲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት -
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ 7,331,900

ትምር 7,331,900

(ሰባት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሰላሳ አንድ ሺህ ዘጠኝ መቶ ብር)

፳.፲፩ ለትሬቲኸር ከተማ አስተዳደር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት 1,017,342,656
ለ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ 1,884,100

ትምር 1,019,226,756

(አንድ ቢሊዮን አስራ ዘጠኝ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሃያ ስድስት ሺህ ሰባት መቶ ሃምሳ ስድስት ብር)

(One Billion Eight Hundred Eighty Nine Million Eighty Four Thousand Seventy Three Birr) 9734

8.7 State of Southern Nations Nationalities and Peoples

a) Domestic Source 17,582,871,413

b) External Assistance 86,654,500

Total 17,669,525,913

(Seventeen Billion Six Hundred Sixty Nine Million Five Hundred Twenty Five Thousand Nine Hundred Thirteen Birr)

8.8 State of Gambella Peoples

a) Domestic Source 1,312,994,432

b) External Assistance 4,971,200

Total 1,317,965,632

(One Billion Three Hundred Seventeen Million Nine Hundred Sixty Five Thousand Six Hundred Thirty Two Birr)

8.9 State of Harari People

a) Domestic Source 874,260,355

b) External Assistance 4,383,400

Total 878,643,755

(Eight Hundred Seventy Eight Million Six Hundred Forty Three Thousand Seven Hundred Fifty Five Birr)

8.10 Addis Ababa City Government

a) Domestic Source -

b) External Assistance 7,331,900

Total 7,331,900

(Seven Million Three Hundred Thirty One Thousand Nine Hundred Birr)

8.11 Dire Dawa Administration

a) Domestic Source 1,017,342,656

b) External Assistance 1,884,100

Total 1,019,226,756

አንቀጽ ፱. የዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

፱.፩ ለትግራይ ግዛት

ብር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 858,000,000

(ስምንት መቶ ሃምሳ ስምንት ሚሊዮን ብር)

፱.፪ ለአፋር ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 374,400,000

(ሶስት መቶ ሰባ አራት ሚሊዮን አራት መቶ ሺህ ብር)

፱.፫ ለአማራ ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 2,788,800,000

(ሁለት ቢሊዮን ሰባት መቶ ሰማንያ ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ብር)

፱.፬ ለኦሮሚያ ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 3,894,000,000

(ሶስት ቢሊዮን ስምንት መቶ ዘጠና አራት ሚሊዮን ብር)

፱.፭ ለሰሜን ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 974,400,000

(ዘጠኝ መቶ ሰባ አራት ሚሊዮን አራት መቶ ሺህ ብር)

፱.፮ ለቤኒሻንጉል/ ቶሎ ተሞ ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 258,000,000

(ሁለት መቶ ሃምሳ ስምንት ሚሊዮን ብር)

፱.፯ ለቡሽብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ግዛት

መንግሥት ግምጃ ቤት 2,413,200,000

(ሁለት ቢሊዮን አራት መቶ አስራ ሶስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺህ ብር)

፱.፰ ለጋምቤላ ሕዝቦች ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 180,000,000

(አንድ መቶ ሰማንያ ሚሊዮን ብር)

፱.፱ ለሐረሪ ሕዝብ ግዛት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 120,000,000

(አንድ መቶ ሃያ ሚሊዮን ብር)

(One Billion Nineteen Million Two Hundred Twenty Six Thousand Seven Hundred Fifty Six Birr) 9235

Article 9. Support for Achievement of Sustainable Development Goals

9.1 State of Tigray

Domestic Source 858,000,000

(Eight Hundred Fifty Eight Million Birr)

9.2 State of Afar

Domestic Source 374,400,000

(Three Hundred Seventy Four Million Four Hundred Thousand Birr)

9.3 State of Amhara

Domestic Source 2,788,800,000

(Two Billion Seven Hundred Eighty Eight Million Eight Hundred Thousand Birr)

9.4 State of Oromiya

Domestic Source 3,894,000,000

(Three Billion Eight Hundred Ninety Four Million Birr)

9.5 State of Somale

Domestic Source 974,400,000

(Nine Hundred Seventy Four Million Four Hundred Thousand Birr)

9.6 State of Benishangul-Gumuz

Domestic Source 258,000,000

(Two Hundred Fifty Eight Million Birr)

9.7 State of Southern Nations, Nationalities and Peoples

Domestic Source 2,413,200,000

(Two Billion Four Hundred Thirteen Million Two Hundred Thousand Birr)

9.8 State of Gambella Peoples

Domestic Source 180,000,000

(One Hundred Eighty Million Birr)

9.9 State of Harari People

፱.፲ ለትሬቲክ ከተማ አስተዳደር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 139,200,000

(አንድ መቶ ሰላሳ ዘጠኝ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሺህ ብር)

የገቢና የወጪ በጀትን ዝርዝር የሚያሳይ ሠንጠረዥ ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዟል።

አንቀጽ ፲. ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ አዋጅ ከሐምሌ ፩ ቀን ፪ሺ፰ ገምታ ግምታ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፮ ቀን ፪ሺ፰ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሸመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

Domestic Source 120,000,000

(One Hundred Twenty Million Birr)

9236

9.10 Dire Dawa Administration

Domestic Source 139,200,000

(One Hundred Thirty Nine Million Two Hundred Thousand Birr)

Schedules showing the detailed revenue and expenditure budget appropriated are attached to this proclamation.

Article 10. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the day of 8th July 2016.

Done at Addis Ababa, this 12th day of August, 2016

MULATU TESHOME (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA